

አማራጭ እንድ:- የመላኪያ ወጪ ከቦንድ ዋጋ ላይ ታሳቢ የተደረገ ከሆነ

በዚህ አማራጭ ባንኩ የመላኪያ ወጪውን ከቦንድ መግዣ ላይ ቀንሶ የሚልክ ስለሆነ የቦንድ ዋጋው የተቀነሰው ተጨምሮለት ይሆናል።

አማራጭ ሁለት- የመላኪያ ወጪ በቦንድ ገዢ የተሸፈነ ከሆነ

በዚህ አማራጭ ቦንድ ገዢው የመላኪያ ወጪውን በተጨማሪነት የከፈለ እንደሆነ ለመላኪያ ያወጣው ገንዘብ ሌላ ተጨማሪ ቦንድ እንደገዛ ተቆጥሮ ይታሰብለታል።

6. የህዳሴ ቦንድ የዋና ገንዘብ (Principal) የክፍያ ሁኔታ

ቦንድ የገዛ ሰው የቦንዱ የጊዜ ገደብ ሲጠናቀቅ ዋናውን ተመላሽ ገንዘብ:-

- * በውጭ ምንዛሪ ሊወስድ፤
- * በውጭ ምንዛሪ ወይም በብር በከፈተው/ በሚከፍተው ሂሳብ ገቢ ሊያደርገው፤
- * ሌላ ተጨማሪ ቦንድ ሊገዛበት ወይም ከውጭ ለሚገቡ ዕቃዎች ክፍያ ሊፈፅምበት ይችላል።

የተሸጠ ቦንድ የመመለሻው ጊዜ ሲደርስ የጊዜ ገደቡን ማደስ/ማራዘም አይቻልም። ነገር ግን ሌላ ቦንድ መግዛት ይቻላል።

7. የህዳሴ ቦንድን ለሁለተኛ ወገን ስለማስተላለፍ

ቦንዱን ለሁለተኛ ወገን ማስተላለፍ የሚቻለው በውጭ ለሚኖር ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ ለሆኑ የውጭ ሀገር ዜጎች ነው። ነገር ግን ቦንዱ በሀገር ውስጥ ገንዘብ እንዲከፈልለት ከፈለገ በሀገር ውስጥ ለሚኖር ኢትዮጵያዊ ማስተላለፍ ይችላል።

ገዢው ቦንዱን ለሁለተኛ ወገን በጀርባው ላይ በመፈረም ብቻ በውርስና በስጦታ ማስተላለፍ፤ ቦንዱን አስይዞ ከሀገር ውስጥ ባንክ ገንዘብ መበደር ወይም ቦንዱን በሁለተኛ ገበያ (secondary market) ለሌላ ገዢ መሸጥ ይችላል።

በኢያንዳንዱ የቦንድ ኩፖን ጀርባ ላይ ቦንዱን እስከ ሶስት ሰው ድረስ ለማስተላለፍ የሚችልበት ቦታ እንዲኖር የተደረገ ቢሆንም ቦንዱን ከሶስት ሰው በላይ ማስተላለፍ ቢፈለግ በኤምባሲዎች ወይም ቆንስላዎች ወይም ልዩ መልዕክተኛ ጽ/ቤቶች አስተላላፊውና የሚተላለፍለት ሰው በአካል በመቅረብ የቦንድ ማስተላለፊያ ቅፅ በመሙላት ማስተላለፍ ይቻላል።

8. የህዳሴ ቦንድ በሁለተኛ ወገን ስም ስለመግዛት

የህዳሴ ቦንድን ለሌላ ሰው መግዛት ይቻላል። ነገር ግን ቦንዱ ላይ ስሙ የሚፃፈው ቦንዱ የሚገዛለት ሰው ስም /የቦንዱ ባለቤት/ መሆን አለበት። በሌላ ሰው ስም ቦንዱን የሚገዛው ሰው በቦንዱ ላይ "ስለ" ብሎ መፈረም ይችላል። በየጊዜው የወለድ ክፍያ የሚፈፀመውና ዋናው ገንዘብ ተመላሽ የሚደረገው ግን ቦንድ ለተገዛለት ሰው ወይም ህጋዊ ውክልና ለተሰጠው/ጣት ብቻ ነው።

ለአቅመ አዳም/ሔዋን ላልደረሱ ልጆች በወላጆቻቸው ወይም አሳዳጊዎቻቸው አማካኝነት በቦንዱ ላይ የልጁን/ቷን ስም በመጻፍና "ስለ" ብለው በመፈረም ቦንዱን መግዛት ይችላሉ። ልጁ/ቷ 18 ዓመት እስኪሞላው/ት ድረስ ከቦንዱ የሚገኘው ጥቅም እንዲቀመጥ ወላጅ/አሳዳጊ ከፈለገ በዚህ መሠረት ማስተናገድ ይቻላል።

Via Andrea Vesalio 16/18
00161 Rome - Italy
Tel.:- +39(06) 441616/323/318/312/307
E-mail:- info@ethiopianembassy.it
Website:- www.ethiopianembassy.it



እንደጀመርኝው እንጨርሰዋለን !!

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ
ርም

የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብንና ቦንድን በተመለከተ የተዘጋጀ ብሮሹር

ሀ. ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ

ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦቷን ለማሳደግ በያዘችው አቅድ መሠረት የሕዳሴ ግድብ ፕሮጀክት መጋቢት 24 ቀን 2003 ዓ.ም. ተመርቆ የግንባታው ሥራ ተጀምሯል።

ግድቡ 6,000 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨትና ከ75 - 80 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ያላነሰ ውሃ የመያዝ አቅም ያለው፣ 3.5 ቢሊዮን ዩሮ ወይም 80 ቢሊዮን ብር ወጪ የሚጠይቅና ሙሉ በሙሉ በዜጎች አቅም የሚሸፈን ነው።

በዚህም ምክንያት የፕሮጀክቱ መጀመር በይፋ ከተገለፀበት ጊዜ ጀምሮ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ ዜጎች በከፍተኛ ተነሳሽነት ቦንድ በመግዛትና ገንዘብ በመለገስ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ይገኛሉ።

በመሆኑም በጣሊያን አገር የምትገኙ የኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን እንዲሁም የጎረቤት አገራት ዜጎች በሙሉ ቦንድ በመግዛትና የአቅማችሁን ገንዘብ በመለገስ በሕዳሴ ግድብ ላይ የታሪክ አሻራችሁን እንድታኖሩ እንጠይቃለን።

ለ. የሕዳሴ ግድብ የቦንድ ሽያጭ

1. የቦንዱ ባህሪያት

የቦንዱ ዓይነት	ወለድ የሚከፈልበት እና ወለድ
የቦንዱ ባለቤትና አቅራቢ	የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል
የቦንዱ ወኪል ሽጭ	የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
ቦንዱ የሚሸጥባቸው ቦታዎች	በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ/ ኤምባሲዎች/ ቆንሰላዎች/ ልዩ
ቦንዱ የሚከፈልበት ጊዜ	የቦንዱ የጊዜ ገደብ ሲያበቃ
ወለድ የሚታሰብበት ጊዜ	ቦንዱ ከተገዛበት ቀን ጀምሮ
የቦንድ ወለድ የሚከፈለው	በየሰድስት ወሩ
ዋስትና	መንግሥት ለቦንዱ ሙሉ ዋስትና

የገቢ ግብር	ከቦንዱ ግዢ የሚገኝ የወለድ ገቢ ከግብር ነጻ ነው
የባንክ ብድር	ቦንዱን አስይዞ ከሃገር ውስጥ ባንክ ብድር መውሰድ
የቦንዱ ዋጋ	ዝቅተኛው የቦንድ ዋጋ (Minimum Bond Value) በዩሮ 50 ሆኖ ባለ100፣ 300፣ 500፣ 1,000፣ 3,000፣ 5,000 እና 10,000 ቦንዶች ለሽያጭ ቀርቦታል፤

2. የቦንድ የክፍያ ጊዜ (Maturity)

- የቦንዱ ገንዘብ የሚከፈልበት ጊዜ ከ5-10 ዓመት ነው።
- የወለድ ክፍያ የሚፈፀመው በዶላር፣ ፓውንድ ስተርሊንግ እና ዩሮ ሲሆን ገዢው ወላዳን፦
 - በግንባር በመቅረብ ወይም በሕጋዊ ወኪል በኩል መውሰድ፤
 - ለሌላ ተጨማሪ ቦንድ ግዢ ማዋል፤
 - በውጭ ምንዛሪ ወይም በብር በሚከፍተው ሒሳብ ገቢ ሊያደርግ፤
 - ለተለያዩ ክፍያዎች ሊጠቀምበት ይችላል።

3. ቦንድ ለመግዛት መሟላት የሚገባቸው ሁኔታዎች

- ቦንድ የሚሸጠው ለኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ ብቻ ነው።
- ትውልደ ኢትዮጵያ የውጭ ሀገር ዜጎች በተወላጅነት መታወቂያ የቦንድ ግዢ መፈፀም ይችላሉ።
- የጎረቤት አገራት ዜጎች /ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኪንያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ኤርትራ/ በፓስፖርታቸው የቦንድ ግዢ መፈፀም ይችላሉ።

4. የቦንድ ግዢ አማራጭ መንገዶች

- 4.1. የክፍያውን ገንዘብ በስዊፍት (SWIFT) ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማስተላለፍ'**
- የCorrespondent Banks በመጠቀም በዶላር ወይም ዩሮ ወይም ፓውንድ ስተርሊንግ 500 እና በላይ የሆነ የቦንድ ግዢ የሚፈፀም ከሆነ የመላኪያ ገንዘቡ ሙሉ በሙሉ በመንግሥት የሚሸፈን ይሆናል።

* የCorrespondent ሂሳብ የሌለባቸውን ባንኮች ተጠቅሞ ገዢው በዶላር ወይም ዩሮ ወይም ፓውንድ ስተርሊንግ 1,000.00 እና በላይ ክፍያ የሚፈፀም ከሆነ የመላኪያ ወጪው ሙሉ በሙሉ በመንግስት የሚሸፈን ይሆናል።

የዩሮ ለካውንት ለድራጽ

**Commercial Bank of Ethiopia,
Churchil Avenue Trade Service
Foreign Transfer NR/NT Accounts
Account No. 2070255950700
SWIFT Code: CBETETAA**

4.2. የክፍያውን ገንዘብ በኤምባሲ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማስተላለፍ'

* ማንኛውም ሰው በአቅራቢያው በሚገኝ ኤምባሲ ወይም ቆንጮ ወይም ልዩ መልዕክተኛ ጽ/ቤት በመቅረብ የቦንድ ግዢ መፈፀም /ኤምባሲ ተሂዶ ለሚፈፀም ማንኛውም የቦንድ ግዢ የመላኪያ ክፍያ አይጠየቅም።

4.3. በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ባንኮች ውስጥ ከሚገኝ የውጭ ምንዛሪ ሒሳብ ክፍያውን መፈጸም'

4.4. በአካል ኢትዮጵያ ውስጥ ተገኝቶ ክፍያውን በጥሬ ገንዘብ መፈፀም'

- ኤርፖርት በተከፈተ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ፤
- ከኤርፖርት ውጭ ከ3,000.00 ዶላር በላይ ግዢ የሚፈጽሙ ከሆነ ለጉምሩክ አሳውቀው Declaration በማግኘት፤

5. የመላኪያ ገንዘብ አሸፋፈን በተመለከተ

የመላኪያ ወጪ በመንግስት ለሚሸፈንላቸው የመላኪያው ወጪ በሚከተሉት አማራጮች ይፈፀማል።